

ክላክቶበር 1፣ 2026 ጀምሮ በዲ.ሲ. (DC) የሜዲኬይድ (Medicaid) ለውጦች ላይ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

1. በክላክቶበር 1፣ 2026 በሜዲኬይድ ፕሮግራም ላይ ምን ዓይነት ለውጦች ይደረጋሉ?

ክላክቶበር 1፣ 2026 ጀምሮ፣ ለMedicaid ብቁ የሚሆኑት የሚከተሉት የኢሚግሬሽን ደረጃ ያላቸው ብቻ ናቸው፡-

- የአሜሪካ ዜጎች
- ሕጋዊ የቋሚ ነዋሪነት ፈቃድ ያላቸው (ግሪን ካርድ ባለቤቶች)
- የኩባ እና የሄይቲ ስደተኞች
- የነፃ ማህበር ስምምነት (COFA) ፍልሰተኞች

ይፋዊ የሰብዓዊ መብት ጥበቃ የተሰጣቸው አንዳንድ ስደተኞች (ጥገኝነት ጠያቂዎች እና የሰዎች ዝውውር ሰለባዎች (ለምሳሌ ፕ ቪዛ ባለቤቶች) ክላክቶበር 1፣ 2026 ጀምሮ ለMedicaid ብቁ አይሆኑም።

2. በሜዲኬይድ (Medicaid) ላይ ሌላ ምን ዓይነት ለውጦችን መጠበቅ እችላለሁ?

ከጃንዋሪ 1፣ 2027 ጀምሮ፣ አንዳንድ የMedicaid አመልካቾች እና/ወይም ተመዝጋቢዎች፡-

- በዓመት አንድ ጊዜ ከማደስ ይልቅ በየስድስት ወሩ ማደስ ይኖርባቸዋል።
- ከዚህ ቀደም የነበረው ወደ ኋላ ተመልሰው ሽፋን ማስጠት (retroactive coverage) ከ90 ቀናት ወደ 30 ወይም 60 ቀናት ይቀነሳል።
- ዕድሜያቸው ከ19 እስከ 64 የሆኑ ተመዝጋቢዎች የስራ መስፈርት ይጣልባቸዋል፤ በአጠቃላይ በሳምንት 20 ሰዓታት ስራ ወይም የማህበረሰብ አገልግሎት መስራት ይኖርባቸዋል።

አንዳንድ ሰዎች ከዚህ መስፈርት ነፃ ይሆናሉ፣ እነሱም፡-

- ዕድሜያቸው 13 እና ከዚያ በታች የሆኑ ህፃናት ተንከባካቢዎች
- አካል ጉዳተኞችን የሚንከባከቡ ግለሰቦች
- ነፍስ ጡር ሴቶች
- አካል ጉዳተኞች

ክአክቶበር 1፣ 2026 ጀምሮ በዲሲ (DC) የMedicaid ለውጦች ላይ ተደጋግመው የሚጠየቁ ጥያቄዎች

1. በMedicaid ፕሮግራም ላይ ምን ለውጦች እየተደረጉ ነው?

- የወላጆች/ተንከባካቢዎች የገቢ ወሰን ከፌዴራል የድህነት ወለል (FPL) **221%** ወደ **138%** ይወርዳል (ከዚህ በታች ያለውን የገቢ ሰንጠረዥ ይመልከቱ)
- ልጅ የሌላቸው አዋቂዎች የገቢ ወሰን ከFPL **215%** ወደ **138%** ይወርዳል
- አሁን ያሉት **ልጅ የሌላቸው አዋቂዎች** እና **የወላጆች/ተንከባካቢዎች** ምድቦች እስከ ዲሴምበር 31፣ 2025 ድረስ በሥራ ላይ ይቆያሉ
- ከጃንዋሪ 1፣ 2026 ጀምሮ፣ አዲስ የተጣመረ ምድብ ተግባራዊ ሆኗል (የገቢ መጠን **138% FPL**)

የቤተሰብ ብዛት	አሁን ልጆች የሌለው አዋቂ የሆነ (210% + 5%) (እስከ 12/31/2025 የሚሰራ)	አሁን ወላጅ/ተንከባካቢ የሆነ (216% + 5%) (እስከ 12/31/2025 የሚሰራ)	አዲስ (138%) (ከ 01/01/2026 ጀምሮ የሚሰራ)
1 ሰው	\$2,806	\$2,884	\$1,800
2 ሰዎች	\$3,790	\$3,896	\$2,432
3 ሰዎች	\$4,775	\$4,908	ከፍተኛ \$3,065
4 ሰዎች	ከፍተኛ \$5,762	ከፍተኛ \$5,923	ከፍተኛ \$3,697
5 ሰዎች	ከፍተኛ \$6,747	\$6,935	\$4,330
6 ሰዎች	ከፍተኛ \$7,731	ከፍተኛ \$7,947	ከፍተኛ \$4,962
7 ሰዎች	\$8,718	ከፍተኛ \$8,962	\$5,595
8 ሰዎች	ከፍተኛ \$9,703	ከፍተኛ \$9,974	ከፍተኛ \$6,227

እነዚህ በቤተሰብ ብዛት ላይ የተመሰረቱ የፌዴራል የድህነት ወለል (FPL) መመሪያዎች በየዓመቱ ይሻሻላሉ። ትክክለኛው የዶላር መጠን ከጃንዋሪ 1፣ 2026 ጀምሮ ሊለወጥ ይችላል። እነዚህ መጠኖች በቤተሰብ ብዛት ላይ ተመስርተው ብቁ ለመሆን የሚፈቀደውን ከፍተኛውን የወርሃዊ ገቢ ያሳያሉ።

2. ከጃንዋሪ 1፣ 2026 ጀምሮ ገቢዬ ከአዲሱ የገቢ ወሰን (138% FPL) በላይ ከሆነ ምን ይፈጠራል?

ገቢዎ ከብቁነት ወሰን በላይ ከሆነ፣ የሜዲኬይድ ሽፋንዎ በዲሴምበር 31፣ 2025 ያበቃል። በዲሴምበር ወር መጀመሪያ ላይ ስለሽፋኑ መቋረጥ የሚገልጽ ደብዳቤ ይደርስዎታል።

ገቢዎ ከፌዴራል የድህነት ወለል **138%** በላይ ከሆነ እና ከጃንዋሪ 1፣ 2026 በኋላ የሚያመልክቱ ወላጅ/ተንከባካቢ ወይም ልጅ የሌለዎት አዋቂ ከሆኑ፣ ሌሎች የጤና ሽፋን አማራጮች ይገመግማሉታል።

3. hMedicaid በተጨማሪ ሌሎች ምን ዓይነት የጤና እንክብካቤ አማራጮች አሉ?

በይፋ "DC Health Link" በመባል የሚታወቀው "DC Health Benefit Exchange"፤ በ"Affordable Care Act" (ተመጣጣኝ የጤና እንክብካቤ ህግ) ስር የተቋቋመ፤ ለዲሲ ነዋሪዎችና ለአነስተኛ ንግዶች የተዘጋጀ የአንላይን የጤና መድን የገበያ መድረክ ነው።

የዲሲ የጤና ጥቅማጥቅም ልውውጥ (DC Health Benefit Exchange) የሚከተሉትን ያቀርባል፦

- ብቁ የጤና መድን ዕቅዶች (ከድጋፍ ጋር ወይም ያለድጋፍ)
 - የገቢ ወሰኑ **h200% FPL** በላይ ነው
- Healthy DC ዕቅድ (መሰረታዊ የጤና ዕቅድ) - ከጃንዋሪ 1፣ 2026 ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን አዲስ ፕሮግራም
 - የገቢ ወሰኑ **h138% እስከ 200% FPL** ነው

4. ብቁ ለሆኑ የጤና ዕቅዶች (Qualified Health Plans) ከኪስ የሚወጡ ወጪዎች አሉ?

ብቁ የሆኑ የጤና መድን ዕቅዶች (በድጋፍ የሚገኙ ወይም ያለ ድጋፍ የሚገኙ)፦ "በድጋፍ የሚገኙ" እና "ያለ ድጋፍ የሚገኙ" የሚሉት ቃላት የሚያመለክቱት፤ አንድ ግለሰብ በጤና መድን የገበያ መድረክ (Health Insurance Marketplace) በኩል ብቁ የሆነ የጤና መድን ዕቅድ (QHP) ሲቀላቀል፤ ለመድን ሽፋን ክፍያዎች (premiums) እና ከኪስ ለሚወጡ ወጪዎች ከመንግስት የገንዘብ ድጋፍ ያገኛል ወይስ አያገኝም የሚለውን ነው። ለዚህ ብቁ ለሆኑ ሰዎች፤ በቅድሚያ የሚሰጡ የመድን ክፍያ የግብር ተቀናሾች (advance premium tax credits) አማካኝነት ከኪስ የሚወጡ ወጪዎችን መቀነስ ይቻላል።

- 27 የሕክምና ዕቅዶች
- ገቢ፦ የገቢ ወሰኑ ከፌዴራል የድህነት ወለል 200% በላይ ነው (ከዚህ በታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ)

ምድብ	DC Health Link (200% FPL)
የ1-ሰው ቤተሰብ፣ ዓመታዊ ገቢ	ከ \$31,300 በላይ
የ2-ሰው ቤተሰብ፣ ዓመታዊ ገቢ	ከ \$42,300 በላይ
የ3-ሰው ቤተሰብ፣ ዓመታዊ ገቢ	ከ \$53,300 በላይ
የ4-ሰው ቤተሰብ፣ ዓመታዊ ገቢ	ከ \$64,300 በላይ

የDC Health Link ጥሪ ማዕከል፦ 833-432-7526

- ከሰኞ እስከ አርብ፦ ከጠዋቱ 8:00 AM እስከ ማታ 8:00 PM
- ቅዳሜ፦ ከጠዋቱ 10:00 AM እስከ ቀኑ 5:00 PM

5. የDC Health Benefit Exchange ፕሮግራሞች ከኪስ የሚወጡ ወጪዎች አሏቸው?

አዎ፤ ከHealthy DC Plan በስተቀር፤ አብዛኞቹ የDC Health Benefit Exchange (DC Health Link) ፕሮግራሞች እንደ 'copayment'፣ 'deductible' እና 'co-insurance' ያሉ እና እንደ እቅዱ ዓይነት የሚለያዩ ከራስ የሚወጡ ወጪዎች አሏቸው።

6. የHealthy DC ዕቅድ ምን ዓይነት አገልግሎቶችን ያካትታል?

የHealthy DC ዕቅድ የተለያዩ የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን ያካትታል፤ ከእነዚህም መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል፦

- የሜዲካል ዶክተር/የመጀመሪያ ደረጃ ህክምና ጉብኝቶች
- የልዩ ባለሙያ ሐኪሞች (Specialist doctors) ጉብኝቶች
- የድንገተኛ ህክምና (Urgent care) ጉብኝቶች
- የሆስፒታል አልጋ እና የድንገተኛ ክፍል ህክምና
- የላብራቶሪ አገልግሎቶች
- በሐኪም የታዘዙ መድኃኒቶች
- የባህሪ ጤና (Behavioral health) አገልግሎቶች
- አደንዛዥ ዕፅ ወይም የአልኮል ስላሳነት ሕክምና
- የበሽታ መከላከያ/ቅድመ-ምርመራ ህክምናዎች

7. ለHealthy DC Plan ብቁ የሚሆነው ማን ነው?

የዲ.ሲ. (DC) ነዋሪዎች ለHealthy DC Plan ብቁ የሚሆኑት፦

- ዕድሜያቸው ከ21 እስከ 64 ዓመት የሆነ
- የአሜሪካ ዜጋ የሆኑ ወይም በህጋዊ መንገድ በአገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ
- ለMedicaid ብቁ ካልሆኑ
- በአስሪ ወይም በሌላ መንገድ የጤና መድን ሽፋን ለማግኘት ብቁ ያልሆኑ፤ እና
- ዓመታዊ ገቢያቸው ከFPL (የፌዴራል ድህነት መስፈርት) ከ138% እስከ 200% መካከል የሆነ።

ለበለጠ መረጃ፣ ከዚህ በታች ያለውን የHealthy DC Plan የገቢ ብቁነት ሰንጠረዥ ይመልከቱ።

የቤተሰብ ብዛት	ዓመታዊ ገቢ
የ1-ሰው ቤተሰብ	\$21,597 – \$31,300
የ2-ሰው ቤተሰብ	\$29,187 – \$42,300
የ3-ሰው ቤተሰብ	\$36,777 – \$53,300
የ4-ሰው ቤተሰብ	\$44,367 – \$64,300

ዓመታዊ ገቢያቸው ከፌዴራል የድህነት ደረጃ (FPL) እስከ 138% ለሚደርስ፣ በህጋዊ መንገድ ለሚኖሩ ነዋሪዎች የሚሰጥ ልዩ ብቁነት፦ በህጋዊ መንገድ የሚኖር ነዋሪ በኢሚግሬሽን ሁኔታው ምክንያት ለMedicaid ብቁ ካልሆነ፣ ለ"Healthy DC Plan" ብቁ ይሆናል።

8. በHealthy DC Plan ውስጥ ከኪስ የሚወጡ ወጪዎች አሉ?

የለም። Healthy DC Plan ምንም ዓይነት ወርሃዊ ክፍያ (ፕሪሚየም) ወይም ለተሸፈኑ አገልግሎቶች ከኪስ የሚወጣ ወጪ የለውም። በፕሮግራሙ ውስጥ ከሚሳተፉ ዶክተሮች፣ ሆስፒታሎች እና ማህበረሰብ የጤና ማዕከላት ህክምና ሲያገኙ ምንም ዓይነት ክፍያ አይጠየቁም።

9. Healthy DC Plan በምዝገባ ወቅት መቼ ይከፈታል?

Healthy DC Plan ከጥር 1፣ 2026 ጀምሮ ለሚሰራው ሽፋን ምዝገባውን በህዳር 1፣ 2025 ጀምሯል። ከዲሴምበር 16፣ 2025 እስከ ጃንዋሪ 1፣ 2026 ባለው ጊዜ ውስጥ እቅድ ከመረጡ፣ ሽፋንዎ በፌብሩዋሪ 1፣ 2026 ይጀምራል።

10. Healthy DC Plan የሚያቀርቡት የትኞቹ የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ናቸው?

Healthy DC Plan የሚያቀርቡ 3 የኢንሹራንስ ኩባንያዎች አሉ፡-

- AmeriHealth Caritas District of Columbia Healthy DC Plan
- CareFirst BlueCross BlueShield Healthy DC Plan
- MedStar Family Choice Healthy DC Plan ሦስቱም የኢንሹራንስ እቅዶች ተመሳሳይ አገልግሎቶችን ይሸፍናሉ። ዋናዎቹ ልዩነቶች የህክምና አገልግሎት ሰጪዎች መረብ (provider networks) እና የመድኃኒት ሽፋን ናቸው።

11. በዚህ የሽግግር ወቅት ምን ዓይነት እርምጃዎችን መውሰድ አለብኝ?

ገቢዎ ከ 138% FPL በላይ ከሆነ (በገጽ #1 ላይ ያለውን የገቢ ሰንጠረዥ ይመልከቱ)፣ የሜዲኬይድ መረጃዎ እና ሰነድዎ በቀጥታ ወደ DC Health Care Benefit Exchange (HBX) ይተላለፋል። ምንም ተጨማሪ እርምጃ አያስፈልግም።

12. እነዚህ ለውጦች ለወላጆች/ቤተሰብ ተንከባካቢዎች ወይም በቅርቡ ነፍሰ ጡር ለነበሩ ልጅ የሌላቸው አዋቂዎች የቅድመ-ወሊድ እና የድህረ-ወሊድ እንክብካቤን እንዴት ይነካሉ?

በ DC Health Benefit Exchange የተመዘገቡ እና ገቢዎ ከ 138% በላይ የሆነ እናት፣ ተንከባካቢ ወይም ልጅ የሌላት አዋቂ ነፍሰ ጡር ከሆነች፣ ወዲያውኑ ማሳወቅ አለባት። ከተጠቃሚነት በኋላ እና ብቁ ከሆነች፣ የቅድመ-ወሊድ እና ከወሊድ በኋላ ለ12 ወራት ያህል የድህረ-ወሊድ እንክብካቤ ወደሚያስኘው የሜዲኬይድ ፕሮግራም ይመለሳሉ።

13. አሁን ጊዜያዊ የህክምና እርዳታ (TMA) አለኝ፣ ሽፋኔ በቅድሚያ ያበቃል?

የእርስዎ TMA የእርቅ ጊዜ (certification period) እስኪያበቃ ድረስ ይቀጥላል። በዚያ ጊዜ ማጠቃለያ ላይ፣ በሜዲኬይድ ለመቀጠል ወይም ወደ HBX ለመዛወር ይገመገማሉ። ማስታወሻ፡- ወላጅ/ተንከባካቢ የስራ ሰዓት በመጨመሩ ወይም ከስራ በሚገኝ ገቢ ምክንያት የገቢ ለውጥ ሲያሳውቅ፣ ለ12 ወራት የ TMA ሽፋን ይሰጠዋል። እባክዎን ያውቁ፡- TMA ለወላጆች/ተንከባካቢዎች ብቻ ነው የሚሰጠው።

14. በMedicaid My Way ወይም በሌሎች የረጅም ጊዜ እንክብካቤ ፕሮግራሞች ስር ባሉ የአረጋውያን እና አካል ጉዳተኞች (EPD) Waiver ፕሮግራም አገልግሎቶች ላይ ምንም ዓይነት ለውጥ ይኖራል?

ለሜዲኬይድ የረጅም ጊዜ እንክብካቤ አገልግሎቶች በገንዘብ ነክ የብቁነት መስፈርቶች ላይ ምንም ዓይነት ለውጥ የለም።

የሜዲኬር (Medicare) ተጠቃሚዎች

እኔ Medicare ያለኝ ልጅ የሌለኝ አዋቂ ከሆንኩ እና ገቢዬ ከ 138% FPL በላይ ከሆነ (ለአንድ ግለሰብ ወደ \$1,800 ገደማ)፣ በሽፈናዬ ላይ ምን ይከሰታል?

አሁን በሜዲኬር እና በMedicaid ሁለቱም የተመዘገቡ ልጅ የሌላቸው አዋቂዎች እና ወላጆች/ተንከባካቢ ዘመዶች የዲስትሪክቱ Qualified Medicare Beneficiary Plus (QMB+) ፕሮግራም አባላት ናቸው (እነዚህ ግለሰቦች "dual eligible" በመባልም ይታወቃሉ)።

- **ብያቹ፡-** QMB Plus ለሁለቱም ለQMB እና ሙሉ ሜዲኬይድ ብቁ ለሆኑ ግለሰቦች ያገለግላል።
- **ጥቅማጥቅሞች፡-** እነዚህ ግለሰቦች የQMB ፕሮግራም ጥቅማጥቅሞችን በሙሉ ያገኛሉ፣ በተጨማሪም በስቴታቸው የMedicaid ፕሮግራም በኩል የሚገኙ ተጨማሪ ጥቅማጥቅሞችን (ለምሳሌ Medicare የማይሸፍናቸውን አገልግሎቶች) ያገኛሉ።
- **የገቢ ወሰን፡-** ወርሃዊ የገቢ ወሰን 138% FPL

ብቁ የሆነ የሜዲኬር ተጠቃሚ (QMB)

የQMB የጤና ሽፋን በMedicare ፕሮሚያም፣ ኩፔይመንት እና ዲደክተብል ክፍያዎች ላይ ብቻ የተገደበ ነው እንጂ ሙሉ የጤና ኢንሹራንስ አይሰጥም፡-

- ክፍል፡ A (ሆስፒታል)
- ክፍል፡ B (የህክምና ኢንሹራንስ)
- ክፍል፡ D (የታዘዙ መድሃኒቶች ሽፋን)

ምድብ	QMB	QMB Plus (Full Duals)
2026 የፌደራል የድህነት ወለል (FPL)	ወርሃዊ የገቢ ወሰን 300% FPL	ወርሃዊ የገቢ ወሰን 138% FPL
1 ሰው	ከፍተኛ \$3,913.00	ከፍተኛ \$1,800.00
2 ሰዎች	ከፍተኛ \$5,288.00	ከፍተኛ \$2,432.00

ወላጅ/ተንከባካቢ ወይም ልጅ የሌለኝ አዋቂ ከሆንኩ፣ Medicare ቢኖረኝም የMedicaid ሽፋኔን እይዛለሁ?

ይወስናል... አንዳንድ አጋጣሚዎች እነሆ፡-

- ወላጅ/የቤተሰብ ተንከባካቢ ከሆኑ፣ ገቢዎ ከ 138% FPL በታች ወይም እኩል መሆን አለበት።
- ልጅ የሌለዎት አዋቂ ከሆኑ እና Medicare የሚያገኙ ከሆነ፣ ወደ ሌላ የMedicaid ምድብ መዛወር ይኖርብዎታል። ለሌሎች የMedicaid ምድቦች የአማራጭ ምሳሌዎች፡-
- **አረጋውያን፣ ማየት የተሳናቸው ወይም አካል ጉዳተኞች (ABD)፡-** ለዚህ ምድብ ብቁ ለመሆን ገቢዎ ከ 100% FPL በታች ወይም እኩል መሆን አለበት (ለአንድ ግለሰብ በወር \$1,305)፣ ዕድሜዎ ከ 65 በላይ፣ ማየት የተሳናችሁ ወይም አካል ጉዳተኛ መሆን እና የሀብት/ገብረት መስፈርቶችን (\$4,000 ወይም ከዚያ በታች) ማሟላት አለብዎት።

- **የረጅም ጊዜ እንክብካቤ (LTC):-** ለዚህ ምድብ ብቁ ለመሆን የረጅም ጊዜ እንክብካቤ የሚያስፈልግዎ መሆን አለበት እና ገቢዎ ከተጨማሪ የደህንነት ገቢ (SSI) መጠን 300% በታች ወይም እኩል (\$2,901) መሆን አለበት።

3. ገቢዬ ከ 138% FPL በታች የሆነ ልጅ የሌለኝ አዋቂ ብሆን እና አሁን ለሜዲኬር ብቁ ብሆንስ?

የMedicare ብቁነትዎን ወዲያውኑ ማሳወቅ አለብዎት። የሰዋዊ አገልግሎቶች መሪያ (DHS) ሰራተኛ በአሁኑ የብቁነት ምድብ ውስጥ መሆንዎን ለማረጋገጥ ተጨማሪ መረጃ ሊጠይቅዎት ይችላል። እንዲሁም በአንዳንድ አጋጣሚዎች DC Medicaid Medicare እንዳለዎት ደርሶበት ተጨማሪ ማመልከቻ ሊልክልዎ ይችላል፤ ይህም በማስታወቂያው ላይ በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ ተሞልቶ መመለስ አለበት። ማስታወሻ፡- Medicare ካለዎት ወይም ዕድሜዎ 65 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ ልጅ የሌለው አዋቂ በሚለው ምድብ ውስጥ መቀጠል አይችሉም። ለሌላ የMedicaid ፕሮግራም መገምገም አለብዎት።

4. ልጅ የሌለኝ አዋቂ ነኝ፤ ዕድሜዬ ወደ 65 እየተጠጋ ነው እና Medicare የለኝም። የMedicaid ሽፋኔን ለማስቀጠል ምንም ማድረግ ያስፈልገኛል? ዕድሜዎ ወደ 65 እየተጠጋ ስለሆነ፤ በሌላ የMedicaid ምድብ መገምገም እንድትችሉ ተጨማሪ ማመልከቻ እንድትሞሉ የሚጠይቅ ማስታወቂያ ከDC Medicaid ሊደርስዎት ይገባል። ዕድሜያቸው ወደ 65 እየተጠጋ ያሉ እና Medicare የሌላቸው ተጠቃሚዎች ለሜዲኬር እንዲያመልክቱ ይበረታታሉ፤ ነገር ግን ለሜዲኬይድ ብቁ ለመሆን ግዴታ አይደለም።

የማመልከቻ ሂደት

ለMedicaid ሽፋን እንዴት ማመልከት እችላለሁ እና ምን ያስፈልጋል?

ለMedicaid በሚከተሉት መንገዶች ማመልከት ይችላሉ፡-

- በአንላይን በDistrict Direct በኩል፡- districtdirect.dc.gov
- በDistrict Direct ሞባይል መተግበሪያ (App)፡- ለአንድሮይድ (Google Store) እና አይፎን (Apple Store) የሚሆን
- በፋክስ፡- 202-671-4400
- ወደ ሰዋዊ አገልግሎቶች መሪያ / የኢኮኖሚ ደህንነት አስተዳደር (ESA) ማዕከላት በአካል በመሄድ ወይም በፖስታ በመላክ (በሚቀጥለው ሰንጠረዥ ያሉትን አድራሻዎች ይመልከቱ)

የአገልግሎት ማዕከላት	አድራሻ በዋሺንግተን ዲሲ (Washington, DC)	ስልክ፡-	ፋክስ፡-
Anacostia	2100 Martin Luther King Avenue, SE	(202) 645-4614	(202) 727-3527
Congress Heights	4049 South Capitol Street, SW	(202) 645-4525	(202) 654-4524
Fort Davis	3851 Alabama Avenue, SE	(202) 645-4500	(202) 645-6205

የአገልግሎት ማዕከላት	አድራሻ በዋሺንግተን ዲ.ሲ. (Washington, DC)	ስልክ:-	ፋክስ:-
H Street	645 H Street, NE	(202) 698-4350	(202) 724-8964
Taylor Street	1207 H Street, NW	(202) 576-8000	(202) 576-8740

ሁሉም የገንዘብ ነክ እና ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ማረጋገጫዎች እስኪደርሱ ድረስ ማመልከቻዎች እንደተጠናቀቁ አይቆጠሩም።

- በዲ.ሲ. (DC) ውስጥ እንደሚኖሩ ማረጋገጫ ማቅረብ አለብዎት
- የዩ.ኤስ ዜጋ ከሆኑ፣ የማህበራዊ ዋስትና ካርድዎን ማቅረብ አለብዎት
- የግሪን ካርድ ካለዎት፣ የ "Alien Number" ወይም የሶሻል ሴኩራቲ ካርድ ማቅረብ አለብዎት
- የገቢ ምንጭዎን ማረጋገጥ አለብዎት
- እንደ Qualified Medicare Benefits (QMB) እና Long-Term Care (LTC) ያሉ ሀብቶች/ንብረቶች

ብቁ መሆኔን ለማወቅ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?

ብቁነትን ለመወሰን 45 የስራ ቀናት ይወስዳል፤ አካል ጉዳተኝነትን ማረጋገጥ ካስፈልግዎት 60 የስራ ቀናት ይወስዳል። ሁሉንም የፕሮግራም መስፈርቶች የሚያሟሉ ከሆኑ፣ ብቁነትዎ የሚያመልክቱበት ወር የመጀመሪያ ቀን ይጀምራል። በሚያዝያ 28 አፕላይ አድርገው ለጤና ሽፋን ከተፈቀደልዎ፣ ብቁነትዎ ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ይቆጠራል።

3. ብቁነት ለምን ያህል ጊዜ ያገለግላል?

ብቁነት ለ12 ወራት ያገለግላል። በ12 ወራት መጨረሻ ላይ የማደሻ ቅጽ መሙላት እና ሁሉንም የተሻሻሉ የገቢ እና የነዋሪነት ሰነዶች ማቅረብ አለብዎት።

የማደስ ሂደት (Renewal Process)

1. በአካል የሚደረጉ ቃለ-መጠይቆች ያስፈልጋሉ?

አይደለም፤ በአካል የሚደረጉ ቃለ-መጠይቆች አያስፈልጉም

2. ሽፋንዎን ምን ያህል ጊዜ ማደስ አለብዎት?

በየ12 ወሩ አንድ ጊዜ

3. ሽፋንዎን የማድሰበት ጊዜ መድረሱን እንዴት አውቃለሁ?

የሰዋዊ አገልግሎቶች መሪያ፣ የኢኮኖሚ ደህንነት አስተዳደር (ESA) የእርቅ ጊዜዎ ከማብቃቱ 60 ቀናት በፊት ስለሚመጣው የማደሻ ጊዜ የሚገልጽ ደብዳቤ ይልክልዎታል።

ማደስ በሚደረግበት ወቅት ግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ነጥቦች፡-

- በማደሻ ወቅት፣ ተጠቃሚዎች የተወሰኑ የብቁነት ሁኔታዎችን ማረጋገጥ አለባቸው

4. ለማደስ ምን ዓይነት ማረጋገጫዎች ያስፈልጋሉ?

ተቀባዮች የዲስትሪክቱ ነዋሪነታቸውን እና ገቢያቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው።

የማረጋገጫ ዓይነት	ተቀባይነት ያላቸው ማረጋገጫዎች
ገቢ	- የቅርብ ጊዜ የደመወዝ ወረቀቶች (የመጨረሻዎቹ 30 ቀናት) - የግል ስራ፡- የመጨረሻው የታክስ ፎርም (Tax Return) - የጡረታ ገቢ መግለጫ - የአካል ጉዳተኝነት ገቢ መግለጫ - የሰራተኞች ካሳ (Workers' Compensation) - የፔንሲን ወይም የአኑቲ ማረጋገጫ - የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞች መግለጫ
ነዋሪነት	- ህጋዊ የ DC መንጃ ፈቃድ ወይም የመታወቂያ ካርድ - አሁን የሚያገለግል የኪራይ ውል ወይም የኪራይ ደረሰኝ - የመብራት/ውሃ ወይም የስልክ ቢል - ባለፉት 30 ቀናት ውስጥ የተሰጠ የደመወዝ ወይም የገቢ መግለጫ (የግለሰቡ ስም እና የ DC አድራሻ ያለበት) - በ DC ውስጥ ለሚገኝ ንብረት ባለፉት 60 ቀናት ውስጥ የተሰጠ የንብረት ታክስ ቢል - የተሞላ የነዋሪነት ፎርም

ተጠቃሚዎች በየማደሻ ጊዜው ነዋሪነታቸውን እና ገቢያቸውን ማረጋገጥ አለባቸው።

5. ማደሻዬን መቼ ማስገባት አለብኝ?

ማደሻው የእርቅ ጊዜው በሚያበቃበት የመጨረሻ ቀን መቅረብ አለበት። ለምሳሌ፣ ማደሻው ግንቦት ወር ላይ የሚያበቃ ከሆነ፣ እስከ ግንቦት 31 ድረስ ማስገባት አለብዎት።

6. የእርቅ ጊዜው ከማብቃቱ በፊት ባላድስ ምን ይከሰታል?

የ90 ቀናት የችሮታ ጊዜ (Grace Period)፡-

- በማደሻ ጊዜው መጨረሻ የማደሻ ቅጽ ካላስገቡ፣ ለማስገባት አሁንም እስከ 90 ቀናት ጊዜ አለዎት። ይህም የችሮታ ጊዜ ይባላል።
- ቅጹን በነዚህ 90 ቀናት ውስጥ ካስገቡ እና አሁንም ብቁ ከሆኑ፣ ሽፋንዎ ከቀደመው ማጠቃለያ ቀን ጀምሮ በፊደል ወደኋላ ተመልሶ ይሰጥዎታል።
- በ 90 ቀናት ውስጥ ካላስገቡ፣ ለህክምና ሽፋን አዲስ ማመልከቻ ማስገባት ይኖርብዎታል።